

የዓረና ትግራይና የት.ዴ.ት/ታንድ/ ወቅታዊ መግለጫ፤

ግፍ እስከ መቼ?

የህወሐት አመራር ለ27ዓመታት ኢህአዴግን በበላይነት እየመራ በመላው ኢትዮጵያ የግፍ አገዛዝ አንግሶ፤ ህዝቡን ለከረፋ ኑሮ፤ ለእርስ በርስ ግጭት፤ ለአሳፋሪ ስደት እንደዳረገው እንዳለ ሆኖ የኢትዮጵያ ህዝቦች ባካሄዱት **ያልተቋረጠ** ትግል ከውስጥ ተገፍቶ የአመራሩን ስልጣን እንዳጣና ለስልጣን ላባቃው በትግራይ ህዝብ ብብት ውስጥ ተወሽቆ ወደ ነበረበት ለመመለስ የሞት ሽረት ትግል እያካሄደ እንደሚገኝ የየአለት ተግባሩ ይመሰክራል።

በመላው ኢትዮጵያ እየነፈሰ ያለው የለውጥ አየር ወደ ትግራይ ዘልቆ እንዳይገባና ህዝቡ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቱ አስከብሮ የመግኢ እድሉ ወሳኝ ባለቤት እንዳይሆን የህወሃት አመራር በግፍ ላይ ግፍ እየፈፀመ ሽብርተኛ አገዛዙን በስፋት ቀጥሎበታል። ስሞኑን ያወጣውን መግለጫ ልብ ብሎ ለተመለከተ ሰው ይህንኑ ሽብርተኛ መልእክት እያስተጋባ መሆኑን በግልፅ ይታያል። የህወሃት ማእከላይ ኮሚቴ ከመጋቢት30-ሚያዝያ 3/2011ዓ.ም ተሰብስቦ ባወጣው መግለጫ ከፊል ይዘቱ እንዲህ ይላል፡-

“ስር-ነቀል ተሀድሶ ጀምረናል” ይልና ወረድ ብሎ “ህወሐትና የትግራይ ህዝብን ለማንበርከክ ከሁሉም ማእከን ጥቃት ተሰንዝሮብናል፤ . . .የሚተባበርዎቸው ታሪካዊ ክህደት እየፈፀሙ ነው፤ . . . በፖለቲካ ሽፋን ለንግድና ሽቀጥ የተሰማሩ እንክርዳዶች ከደቡብና ሰሜን የተላኩ ባንዳዎች ተቀጥረው ይንቀሳቀሳሉ” ይላል። አለፍ ብሎ ደግሞ ኢህአዴግ ወደ ቦታው እንዲመለስ ማድረግ . . . ህገ-መንግስቱና ፌዴራላዊ ስርአቱ ሳይሸራረፍ ተግባር ላይ በማዋል ሀገራዊ ዋስትና ማረጋገጥ ነው የሚቻለው” ይላል። በተለይ ሙሉውን መግለጫው ላነበበ ሰው የህወሐት ማእከላይ ኮሚቴ ምንኛ በቅጡ ማሰብ እንደተሳነውና በድንጋጤ እንደተዋጠ ያመለክታል።

1ኛ. ህወሐትና የትግራይ ህዝብ ለየቅል መሆኑን እስካሁን አልገባውም፤ ህወሐት እንደሆነ በአንድ ወቅት የተፈጠረ በሌላ ወቅት የሚከሰም የትግል መሳርያና ስልጣን ፈላጊ ድርጅት ሲሆን፤ የትግራይ ህዝብ ግን ጥንት የኖረ ወደፊትም የሚኖር የተለያዩ ድርጅቶች ማስተናገድ የሚችል ዘላቂ ሕብረተሰብ ነው። ለመመሸግ ተብሎ ህወሐትና የትግራይ ህዝብ አንድ አድርጎ ማቅረብ የማያዛልቅ ቅጥፈት ነው።

2ኛ. ሁሌ እያፈኑና እየዘረፉ፤ በስልጣን እየባለጉ፤ ሁሌ ተሃድሶ (አንዴ በጥልቀት፤ ሌላ ጊዜ ስር-ነቀል) ማለቱ ራስን ማሞኘት ካልሆነ በስተቀር ሌላ የሚታለል ስለሌለ በቅጥፈቱ ክልል ውስጥ ይካተታል። የ27ዓመታት አፋኝ አገዛዝ ከበቂ በላይ አስረጂ ነው።

3ኛ. ከሁሉም ማእከን ጥቃት ተሰንዝሮብናል የሚለው የማስደንገጫ ደወል ህዝቡን በፍርሃት ድባብ ውስጥ ለመከተት የተጠነጠነ መሰሪ ሴራ እንጂ በህዝባችን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት አይታይም፤ ሰርቶና አርሶ አዳሪው ህዝባችን ማንንም አልበደለም፤ ማንኛውም ህዝብ በሱ ላይ አልተነሳም። በርግጥ የጥቂት ፅንፈኞች ቀረርቶ ድርም ይሁን አሁን ይደመጣል። ፅንፈኝነት ደግሞ ከመሃከላችንም አይጠፋም - የመገንጠል አቀንቃኞችን ይመለከታል። ህዝባችን ተባብሮ ለሙብቱ መከበር ከቆመ ፅንፈኝነት ከየትም ቢመጣ ቦታ አያገኝም። ፅንፈኝነት ማፍረስ እንጂ መገንባት ስለማያውቅ መቸውንም ቢሆን አይቀናውም።

4ኛ. ከህደት የፈፀሙ እንክርዳድ ባንዳዎች የሚባሉትን እነማን ይሆኑ? ሙብቱ ለማስከበር ከድህነት ለመላቀቅ የታገለ ህዝብን ረስቶ፣ አሁንም ሙብቱን ረግጦ በድህነት እንዲቀጥል ያስገደደ አይደል እንዴ ከሃዲ የሚባለው? ወደ ታሪካዊ ዝርዝር ሳንገባ፣ የሃገሩን ባህር በር አሳልፎ የሰጠ፤ ሃገሩን ወደብ-አልባ ያደረገ የለየት ባንዳ ካልተባለ ባንዳነቱን ለማን ሊሰጥ ነው?

5ኛ. ኢህአዴግ ወደ ቦታው እንዲመለስ ማድረግ ምን ማለት ነው? ኢህአዴግ በቦታው አይደል እንዴ ያለው? ይህ መግለጫ በምንፅፍበት ወቅት ሳይቀር አዲስ አበባ ላይ ጉባኤ ተቀምጠዋል። ህገ-መንግስቱና ፌዴራላዊ ስርአቱ መሰረት በማድረግ አራቱ የኢህአዴግ ድርጅቶች /ህወሀትን ጨምሮ/ እየመከሩ ነው። ቀውስ ፈጣሪዎች ራሳቸው ቀውሰው ካልሆኑ በስተቀር ኢህአዴግ ወዴት ይመለሳል?

ህገ-መንግስቱ በተመለከት ሲያፈርስ የኖረውና አሁንም በማፍረስ ላይ የሚገኘው የህወሃት አመራር ራሱ እንደሆነ ሁሉም የሚያውቀው ሀቅ ነው። ማስረጃ ካስፈለገም ህገ-መንግስቱ የደነገገው አንቀፅ 27 መመልከት በቂ ነው፤ አንቀጹ. . . ማንም ሰው የህይወት የእምነት የሃሰብ ነፃነት አለው ይላል። የትግራይ ህዝብ ሀሳቡን በነፃነት እንዳይገልፅ በማፈን፣ አማራጭ ድርጅት እንዳይኖረውና ህዝቡ የመረጠውን ፓርቲ ለስልጣን እንዳያበቃ አፍኖ የያዘው ራሱ የህወሃት አመራር ነው፤ ህወሃትና የትግራይ ህዝብ አንድ ነው እያለ የሚያወናብደው በሙስና የበሰበሰ አመራር፣ ህዝቡና የበሰበሰው አመራር አንድ ሊሆኑ እንደማይችሉ የሚያጋልጡ የህዝብ ወገኖችን የሚደበድብ፣ የሚገድል፣ የሚያስር፣ ለአስከፊ ስደት የሚዳርግ ፀረ-ዲሞክራሲ ቡድን ራሱ የህወሃት አመራር ነው።

ባለፈው እሁድ የተሃ ህዝብ የጠ/ሚ አብይ አህመድ አካባቢን የማፅዳት ጥሪ ተቀብሎ በተሰማራው ህዝብ ላይ ህወሃት ያሰማራቸው ቅጥረኞች በህዝቡ ላይ ይህንው የማይባል ጥቃት አድርሰዋል፤ ብዙዎችንም አስረዋል። ቀደም ሲል የአመራሩ ብኩንነትና አቅመ ቢስነት በፖሊሲ ደረጃ ሲተቹ በነበሩ እንደነ ነቢዩ ስሑል፣ ፅጋቡ ቆባዕ /የዓረና አባል/ አካለዊ ጉዳት አድርሰውባቸው ወጣቶቹ ዓይደር ሆስፒታል ገብተው በመታከም ላይ ይገኛሉ። በዛው እለት ተደብድበው ጉዳት የደረሰባቸው፣ ሽዋዓለም ለማን ጨምሮ ሌሎች 21 ወጣቶች እቤታቸው ተኝተው በማገገም ላይ ይገኛሉ። በተመሳሳይ ኢፍትህዊ ተግባር በተለይ የመሬት ነጠቃን አስመልክቶ ፍትህ በማጣት የተበሳጩት ፣

1ኛ. ወ/ሮ አማከለች ታደሰ ራሳቸውን ሰቅለው ሂወታቸውን ሲያጠፉ፤

2ኛ. ወ/ሮ ፀሊላ አብራሃለይ ደግሞ በብስጭት ብዛት የአካል መንቀጥቀጥ አጥቅቶቸው አቤቱታ ለማሰማት በሄዱበት የአስተዳደሩ መ/ቤት በራፍ ላይ ወድቀው ሂወታቸው አልፎባል።

የህወሃት አመራር ለ27ዓመታት በህዝባችን ጫንቃ ላይ ተኮፍሶ ያወረደውን ግፍ እንዳይበቃ አሁንም በዛው ላይ ሌላ ግፍ እያወረደ በስልጣን ላይ መቆየት እንደመረጠ በመግለጫው ግልፅ አድርጎታል። በመላው ኢትዮጵያ የነፈሰው የለውጥ አየርም በትግራይ እንዳይነፍስ አግቶ በመያዝና የጦርነት ወሬ በመንዛት፣ ህዝብን በማስፈራራት፣ ለውጥ ፈላጊ ወጣት በመደብደብ- በማሰር- በመግደል- በማጉላላት፣ ወገኑ ከሆነው የአፋር፣ የአማራና የኤርትራ ህዝብ ጋር በማጋጨት እኩይ ስራውን ቀጥሎበታል። ይህ ጋህድ የወጣው እኩይ የህወሃት አመራር ተግባር በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደተጠላ የታወቀ በመሆኑ

አመራሩ ቀቢፅ ተስፋ ሆኖ የሚወስዳቸው እርምጃዎችም የዚህ ቀውስ ነፀብራቅ እንደሚሆኑ ድሮውንም የሚታወቅ ነው።

በትግራይ ህዝብ ባጠቃላይ፣ በተለይም በወጣቱ ትውልድ ላይ በህወሓት አመራር እየተወሰደ ያለው ጭካኔ የተሞላው የድብደባ፣ የእስር እና የግድያ እርምጃዎች የዴሞክራሲና የአንድነት ትግሉን ያጠነክረዋል እንጂ በምንም መንገድ ሊገታው አይችልም። ህወሓት አሁን በእስር ቤት ያጎራቸውን ወጣቶች በአስቸኳይ እንዲፈታ፣ በፖሊስ ድብደባ ለተጎዱትም ህክምና እንዲደረግላቸውና ተገቢ ካሳ እንዲከፍላቸው፣ እንዲሁም ይህንን አስቃቂ ግፍ የፈጸሙትን በህግ እንዲጠየቁ ዓረና ትግራይ እና የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር እንጠይቃለን።

በማያያዝም፣ በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ተደራራቢ ግፍ በመገንዘብ፣ ብሎም ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር እንዲመሰረት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ዴሞክራሲያዊ ድርጅቶች፣ ሲቪል ማህበራትና ለፍትሃዊ ስርአት መመስረት የሚተጋ ሁሉ ወገኑ ለሆነው የትግራይ ህዝብ ለሚያደርገው ትግል አጋርነቱን በግልፅ እንዲያሳይ ጥሪ እናቀርባለን።

- ✓ የትግራይ ህዝብ ከአምባገነኑ የህወሓት አመራር ነፃ ይወጣል ፣
- ✓ ኢትዮጵያ በተባበሩት ልጆችዋ ክንድ ትበለፅጋለች፣

9 ሚያዝያ 2011